



Consumer Health Foundation

*dedicated to making a
difference in the health of
the community*

የልገሳ ማስታወቂያ

ስለ ኮንሰዩመር ሄልዝ ፋውንዴሽን

የደንበኞች ጤና ፋውንዴሽን (CHF) ጥቁር ህዝቦች እና የአብዛኛው የአለም ህዝቦች ጤናማ ፣ የተትረፈረፈ እና በሚያምር ኑሮ እንዲኖሩ እንዲሁም ፣ እራሳቸውን በራሳቸው በሚወስኑ ማህበረሰቦች ውስጥ ከማህበራዊ ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ርዕዮተ 9ለማዊ ጥቃቶች ነፃ የሆነ ክልል እና ሐገርን እውን ለማድረግ ነው።

ራዕያችንን ለማሳካት በዋሽንግተን ዲሲ ክልል ውስጥ የሚኖሩ ጥቁር እና አብዛኛው የአለም ሕዝብን የሚወክሉ የማህበረሰቡን አባላት አመራር እና ሙያዊነት ላይ ያቆኑ አሰራር ማእከል በማድረግ ነው። ፀረ-ጥቁር ዘረኝነትን እና ሌሎች የመገናኛ አድሎአዊ ጉዳዮችን የሚያስቀጥሉ ተቋማትን እና መዋቅሮችን ለማወክ የበጎ አድራጎት ፣ ለትርፍ ያልተቋቋሙ እና የመንግስት ሀብቶች እንዴት እንደተሰማሩ ለመቀየር ግንኙነቶችን እንገነባለን። ስልጣንን እና ውሳኔን በማጋራት እንዲሁም ፍትህን ለመጠየቅ እና ለማሳካት የህዝቡን ኃይል የሚገነቡ ድርጅቶችን እንደግፋለን። ሌሎች ለመውሰድ ፈቃደኛ ያልሆኑትን ውሳኔዎችን ለመውሰድ እናም ደፋር ሀሳቦችን ለመዝራት እና ፈጠራን ለመቀስቀስ ዝግጁ ነን። የራሳችንን እውነት በመናገር ለልላው ማህበረሰብ ክፍል እውነታቸውን ለመናገር የሚያስችሉ መድረኮችን በመደገፍ ለራሳችንን ፈውስ እንዲሁም ለማሕረሰቡ ፈውስ እናመቻቻለን።

በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ CHF በቦርዱ መዋቅር ፣ በሊጋሽነት እና በአቅም ግንባታ መርሃግብሮች ፣ በመገናኛዎች እና በፈውስ የፍትህ ስራዎች ውስጥ የህብረተሰቡ ተሳትፎን እያካተተ ይገኛል።

የእርዳታ አሰጣጥ ስትራቴጂ

አሳታፊ የገንዘብ ድጋፍ አሰጣጥ

CHF ለህብረተሰባችን የኃይል ድጋፍ መርሃግብር አሳታፊ የእርዳታ አሰጣጥ ዘዴን ተግባራዊ እያደረገ ነው።

አሳታፊ የገንዘብ ድጋፍ አሰጣጥ የውሳኔ ስጭነት ስልጣንን ድርጅቱ ሊረዳቸው የተቋቋመው ያማህበረሰብ አባላት ራሳቸው እንዲወስኑ ሃላፊነት ይሰጣቸዋል - ይህ ሃላፊነት ከእነዚህ ውሳኔዎች በስተጀርባ ያለውን ስትራቴጂ እና መመዘኛዎች ይጨምራል። (ምንጭ-በአንድነት መወሰን-ኃይልን እና ሀብቶችን በተሳትፎ ድጋፍ በመስጠት ፣ ከግራንትክራፍት)

በእርዳታው ላይ የሚወስነው ኮሚቴ በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ፣ በፕሪንስ ጆርጅ እና በሜሪላንድ ኮሚገኙት ሞንትጎመሪ ወረዳዎች እና ከሰሜን ቨርጂኒያ የተውጣጡ የህብረተሰብ አባላትን ያቀፈ ሲሆን የዘር እጦቶችና የኑሮ ልምዶች ያሏቸው ሲሆን በማሕረሰብ ማደራጀት እና መብት ሙገቻ ላይ የተሰማሩ ናቸው።

የገንዘብ ድጋፍ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ድርጅቶች

CHF ለሚከተሉት ድርጅቶች የገንዘብ ድጋፍ ይሰጣል

- ለዘር እኩልነት ተደራጅተው ተግባራዊ ስራ የሚሰሩ
- ማህበረሰቡን ማደራጀት ወይም የማህበረሰብ ተሳትፎን ያሟያስተባብሩ
- ለሙብት ተሟጋች ድርጅቶች።

እነስተኛ ገቢ ያላቸው ታካሚዎች / ደንበኞች ፣ ሰራተኞች ፣ የማህበረሰብ አባላት ፣ ስደተኞች እና ሌሎችም ለማደራጀት ትብብር ያደርጋል። በተጨማሪም በአካባቢው በስቴት እና በክልል በዘር እኩልነት መነፅር የሙብት ሙገቻ ስልቶችን የሚጠቀሙ ማህበረሰብን መሠረት ያደረጉ ድርጅቶችንና ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች ድጋፍ ያደርጋል ።

እኛ የምናስበውን ለውጥ ለማሳካት ለአካባቢ ፣ ለክፍለ-ግዛት እና ለክልል የፖሊሲ ለውጥ እና ሥርዓቶች ማሻሻያ ለመሟገት መቆሙ እስፊላን ነው። እኛ የሙብት ተሟጋች አገልግሎት ናቸው ብለን የምንወስደው የአካባቢያዊ ፣ የክልል እና የክልል የፖሊሲ ለውጥ ለመፍጠር እና በዋሽንግተን ዲሲ ክልል ውስጥ ጥቁር ፣ ተወላጅ ፣ ላቲንክስ ፣ ኤሺያ ፓስፊክ ደሴት እና የቀለማት ማህበረሰቦችን የሚጠቅሙ የስርዓት ማሻሻያዎችን ለመፍጠር የሚደረግ ጥረት ነው ። የሙብት ተሟጋች ተግባራት በዝቅተኛ ገቢ ባሉ ሰፊሮች ውስጥ በነዋሪዎች መካከል የሁበረተሰብ ተሳትፎን ማዋቀር እና ማደራጀት ፣ የፖሊሲ ምክሮችን ማዘጋጀት ፣ የፖሊሲ አተገባበር እና ክትትል ፣ የበጀት እና የፖሊሲ ትንተና ፣ ጥምረት ወይም የኔትዎርክ ግንባታ ፣ ስብሰባዎች ፣ የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ እና በልዩ ልዩ ቡድኖች መካከል የጋራ ችግሮችን መፍታት ሊያካትቱ ይችላሉ ።

የድጋፍ መጠን

የገንዘብ ድጎማ ከ \$15,000- \$20,000 ዶላር ለአንድ ዓመት ይሰጣል ። በታቀደው ሥራ ላይ በመመስረት CHF አጠቃላይ የድጋፍ ድጎማዎችን ሊሰጥ ይችላል።

ብቁነት

- በሀገር ውስጥ የገቢ ሕግ ቁጥር 501 (c) (3) መሠረት ከቀረጥ ነፃ የሆነ ሁኔታ ያላቸው ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች ።
- በዋሽንግተን ዲሲ ከተማ ዋና ከተማ መሆን አለበት-የኮሎምቢያ ወረዳ ፣ ፕሪንስ ጆርጅ እና በሜሪላንድ ውስጥ የሞንትጎመሪ ወረዳዎች እና ሰሜን ቨርጂኒያ

የጊዜ ገደብ

ፕሮፖዛሎችን የማስረከቢያ ቀን እስከ ጁላይ16 ነው።

የተሟሉ ፕሮፖዛሎችን ለማስረከብ (በጽሁፍ ወይም በቪዲዮ ማድረግ ይቻላል) በኢሜል ለ ria@consumerhealthfdn.org ወይም kallen@consumerhealthfdn.org ይላኩ። ፕሮፖዛል በማንኛውም ቋንቋ ሊቀርብ ይችላል ። ለእርስዎ የበለጠ ተደራሽ የሆነ ፕሮፖዛል ለማስረከብ ሌላ መንገድ ካለ እባክዎ ለማሳወቅ ከተጠቀሰው የጊዜ ገደብ በፊት ያነጋግሩን።

የፕሮፖዛል መመሪያዎች

ሀ. መግለጫ (እባክዎን የመግለጫውን ክፍል በአንድ ገጽ ይገድቡ)

- 1) የድርጅቱ ስም ፣ አድራሻ ፣ የስልክ ቁጥር እና የዌብሳይት አድራሻ
- 2) የሥራ እስፊግሚ ዳይሬክተር እና / ወይም መሪ የኢሜል አድራሻ እና የስልክ ቁጥር
- 3) ከጥቁር ፣ ከአገሬው ተወላጅ ፣ ከላቲንክስ ፣ ከእስያ ፓስፊክ ደሴት እና ከቀለማት ማህበረሰቦች ጋር የዘር እኩልነትን እና ተሳትፎን እንደሚያራምድ ለማሳየት የድርጅቱን አደረጃጀት እና ስለ መብት ተሟጋችነቱ ስራ አጭር መግለጫ ያቅርቡ።

ለ. የድርጅቱን ስራተኞች እና የቦርድን ስብጥር የሚያሳይ መረጃ ያቅርቡ።

	ዘር / ጎሳ (እንደእስፊ.ላጊነቱ ዓምዶችን ያክሉ)						ዎታ (እንደእስፊ.ላጊነቱ ዓምዶችን ያክሉ)			የዎታ ግንዛቤ
	አፍሪካዊ አሜሪካዊ	ላቲን	ኢሺያዊ / የፓስፊክ ደሴት	ነጭ	ቅይጥ ዘር/ጎሳ	ሌላ	ሴት	ወንድ	ዎታ	ኢ.ልጂቢ.ቲ
እባክዎ የሰዎችን ቁጥር ያቅርቡ (% አይደለም)										
ሠራተኞች										
የዳይሬክተሮች ቦርድ										

ሐ. ፋይናንስ

- የድርጅት በጀት
- የፕሮጀክት በጀት (የሚመለከተው ከሆነ)